

ኢቻምየለህ አደናጋሪ ውሽትህ ኢቻምየለውም!

ከሰቦቃ ጎጃማ

ይህ ጉድ በክፍል አምስት (አራቱን አላነበብካቸውም) “ኢሕአፓ በተፈጠረ በአምስተኛ ወሩ . . . ያወጣው የትግል ዘዴ መመሪያ የሆነው “ Hand Book on elementary notes on revolution and organization” የኢሕአፓ ጽሁፍ ነው በማለት ይዋሻል። ሃቁ ግን ጽሁፉ Prepared by Executive Council of ESUNA, August 1972 የሚለውን ሆነ ብሎ ዘሎታል። ሰውየው መጽሐፉን ያነበበው አይመስለኝም። Revolution የሚለው ቃል ስለማይወድ መጽሐፉን አጥላልቶ ኢሕአፓን ለማጥቆር የተንደረደረበት መሰሪ መንገዱ ነው። በዚያ ክፍል አምስት ጭምልቅልቅ ያለ መስመር የሌለው አዕምሮው ከታወከ የሚወጣ የሚመስሉ ያልተቀናጁ ሃሳቦችን ባልተቀናጁ አረፍተነገሮች ለመስበክ ሲባክን አስተውሎ አዝኜለታለሁ።

ክፍል ስድስት ብሎ የዘላባደው ያንኑ የታወከ መንፈስ የሚተነፍስ ነው። ሰውየው ተልኮ አለው። ተልኮው ከኢትዮጵያውያን ጎን ለመቆም እንዳልሆነ ለመረዳት ታሪኩን ወደ መቀሌ ገስግስ መመርመር አያስፈልግም። “የኢሕአፓን ጸረ ኢትዮጵያዊነት . . . “ በማለት የሚጽፈው በሀሊናው አባባሉ ውሸት እንደሆነ ያምናል። ኢሕአፓን ለመኮነን የሚያስችሉኝ የራሱ ጽሁፎች አሉኝ ባዬ ይህ ግለሰብ የተጻፉትን በውል አንብቦ መረዳቱን አጥብቆ እጠራጠራለሁ። ኢሕአፓን ያለመውደድ መብቱ ነው። በመዋሸት ግን የድርጅቱን ፍጹም ኢትዮጵያዊነት በውሸት ማጥላቱ መብቱ አለመሆኑን ግን ላሳውቀው እወዳለሁ።

ሰውየው በአማርኛ የተጻፉትን አወላግዶ ከተረዳው የትውልድ ቻንቻው ያልሆነውን እንግሊዝኛ ባይረዳው አይደንቀኝም። በዚህ በክፍል ስድስት ጽሁፉ ራያና ቆቦ እየረገጠ ማለትም ዕውነቱን ውሸት ውሸቱን ዕውነት አድርጎ ለማስረዳት የፈጀው ማገዶ ጥቂት አይደልም። ኢሕአፓን ለማጥላላት የሱማሌውን ሰይድ ባሬንና የውኪሊክሱን ሰነድ እጣም ያቀርባል። ደርግን ያናወጠውን ያን በኢሕአፓ የተመራው ሕዝባዊ አመጽ ከደርግ ሞት ማግስት ሕዝቡ የራሱ መንግስት ባለቤት እንደሚሆን ምናልባትም የሽግግሩን መንግስት ኢሕአፓ ሊወስደው እንደሚችል ደርግ፣ የአሜሪካን መንግስትና ሌሎቹም ገምተው ነበር። ሰይድ ባሬ ያንን ቢገምት ልዩ የሚሆንበት ምክንያት አይታየኝም። ኢሕአፓ ስልጣን ሊይዝ ይችላል ብሎ ሰይድ አስቦ ሊሆን ይችላል። ኢሕአፓን እንደፈለገኝ አደርጋለሁ ብሎ ባሬ አስቦ ከሆነ ልክ እንደ ቀበሮ “ የባሬ . . . ይወድቅልኛል” ምኞት ነውና አቶ ዋሾው ኢቻምየለህ ለማወናበድ ከቶም አትድከም።

ይህ ጉደኛ ዋሾ ሰው ኢሕአፓ መንግስት ሲሆን ኤርትራራን፣ የኢትዮጵያ ሱማሌን፣አሮሞን፣ ትግራይን፣ ባሌን፣ ሃረርጌን፣ ሲዳሞን ለማስገንጠል እንዳለመም ከድርጅቱ ልብ ውስጥ ገብቶ ዕውነቱን ያገኘ ይመስል ሊያሳምነን ይደከማል። ይህን ሁሉ ግዛት አስገንጥሎ ምኑን ለመግዛት ነበር የኢሕአፓ እምነት አቶ ዋሾው? ዋሾተህ ትኖርና ትሞታለህ እንጅ የኢሕአፓን ኢትዮጵያዊነት በምንም መልኩ ለታጠቁር አትችልም፣ አይሆንልህምና አርፈህ ተቀመጥ።

የሱማሌው አምባሳደር ሳምሶናይት ሙሉ የኢሕአፓን ሰነድ ለማውጣት ሲል ባሌ አሮፕላን ማረፊያ ላይ መያዙንም አቶ ዋሾ ያስደምጠናል። ደርግ ይህ አምባሳደር የኢሕአፓን ሰነድ ይዞ ሊወጣ ሲል ሰነት ጊዜ ሳምሶናይት ቀምቶበታል ይለናል። የሚገርም ነገር እኮ ነው። አቶ ዋሾ ረሳው መሰለኝ እንደአተራረኩ አምባሳደሩ አራት ጊዜ አራት ሳምሶናይት ተይዘባቸዋል ማለት ነው። ስለ ተስፋዬ ደብሳይ አማሚት የተባሉት ግለሰቦች ማለትም ክፍሉ ታደሰና አዳኝ ፍሰሃዬ በሕይወት ስላሉ ሊያምኑለትም ወይም ላያምኑለት ይችላሉና በዚህ መተው ይመረጣል። መልዕክቱ ግን መኢሶንን ነጻ ለማውጣት ይመስላል ካልተሳሳትኩ።

ስለ ኢሕአፓ ማጥላላት ሲፈለግ ኢያሱ ዓለማየሁን ከየትም ጎትቶ ማምጣት የተለመደ ጉዳይ ነው። ኢያሱን ለማጥቆር የጣሊያን ሶሻሊስት ፓርቲ፣ የጣሊያን ሕግ መወሰኛ፣ የጣሊያን መንግስት ሁሉ ወዳጆቹ እንደሆኑም ይነግረናል። የአማርኛ አጻጻፍ ጠፍቶበት ነው እንጅ ጣሊያን ኢትዮጵያን የወጋችው በኢሕአፓው አመራር ኢያሱ ዓለማየሁ ድግፋ ነው ለማለትም ልቡ ተመኝቷል። ስለ ፋሽዚምና ኮሚኒዝም ልዩነት ስለማታውቅ ማንም አስረዳን ብሎ አይጠይቅህምና አትፍራ። ኢያሱ

ኤርትራዊ ነውም ተብለናል። ታዲያ ምን ችግር አለበት? በርካታ ኤርትራውያን እኮ በኢትዮጵያዊነታቸው ያምናሉ።
ብዙዎቻችን ወያኔ አንወድም። የወያኔ መሪዎች ሁሉም የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ይህ ማለት ግን ትግሬ የሆነ ሁሉ ወያኔ ነው ማለት አይደለም። እጅግ በጣም በርካታው የትግራይ ሰው በኢትዮጵያዊነቱ ያምናል። አንዴ የጣሊያን፣ አንዴ የኤርትራ ሌላ ጊዜ የሱማሌ ሰው የምታደርገው ኢያሱ ዓለማዮሁ ከተማሪነት እድሜው ጀምሮ ለናት አገሩ ኢትዮጵያ ሕይወቱን የሰጠ ብርቅዬ የኢሕአፓ አባል ነው። አንተን የአይጥ ዋሻ ውስጥ አንሰህ ተደብቀህ በነበር ጊዜ ዛሬ የምታጥላለው ኢያሱ ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ነጻነት ታች ላይ በማለት ይታገል ነበር።

አንድ ምክር ልሰጥህ። ልብህ በጥላቻ ተወጥሮ ይፈነዳል እንጂ ዶሴዎችን ወይ አጣመህ ብታቀርብ ወይም የቻንቻ ችግርህ ያልተባለውን ቢያስቀጥጥርህ ኢሕአፓን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ገንጥለህ ልታወጣው በፍጹም አትችልም። ደግሞ ስትጽፍ አዕምሮህን ሰብሰብ አድርገህ ጻፍ። ቁጣና ብቀላ ልሳንና አስተሳሰብን ያበላሻሉ። ወያኔ የቅርቡ ጠላታችን እያለ አንዴ ከጣሊያን አንዴ ከሱማሌ ምን ያጣላሃል? ኢሕአፓን መጥላት መብትህ ነው። ኢሕአፓ ያልሆነውን አታድርገው።

ማለት እንኻን ባልተገባኝ ግን በጣም ስላሳቀኝ ልናገረውና ጽሁፌን ልዝጋው። ለጋደኛዬ እስቲ ይህችን ጽሁፍ አርምልኝ ት። ስለምንድነው የጻፍከው አለኝ። አቻምየለህ የተባለው ዋሾ ሰው በኢሕአፓ ላይ ስለጻፈው መጠነኛ ምላሽ ለመስጠት ነው አልኩት። ሳቀብኝና “ አቻምየለህ ማለት በአፉ የሚ . . . ሰው ነው። አትጨነቅ” ብሎኝ አረፈው።